

አንድነት ሃይል ነው!

በተሰፋላቸው ታደሰ (ኖርዌይ)

ባለፉት ረጅም አመታት ኢትዮጵያና ህዝቦቿ የነበራቸው የፍቅር ተጣምሮ ኢትዮጵያን የሚያወቁት ሲግልጷት አይናቸው በእንባ ይሞላል። ምክንያቱ ደግሞ ዛሬ በለስ ቀንቶት በስልጣን ላይ ያለው አምባገነኑ ወያኔ ከህዝብ ልብ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት፣ አንድነት፣ ፍቅር እንዳይኖር የብሔር ብሔረሰቦች መብት እና እኩልነት በሚል የመከፋፈል ዘይቤ ለሶስት ሺህ ዘመን የነበረውን የአገር ፍቅር ስሜት ሆድና ጀርባ በማድረግ ህዝቡን ገለልተኛ እና ብሄርተኛ ስላደረገ ነው። በኢትዮጵያ ሕዝብ ላይ የሚደርሰው በደልና መከራ ወለደን ብለው እየፎከሩ ወደ ጫካ ለትግል የገቡት ዘረኞቹ የወያኔ መሪዎች አዲስ አበባ ገብተው ከተደላደሉ በኋላ በህዝብ መብትና ነፃነት፣ በሀገር አንድነትና በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ህዝብ ብሔራዊ ጥቅሞች ላይ ይህ ነው ተብሎ ሊነገር የማይችል እጅግ በጣም የከፋ በደል ፈፀመዋል፤ አሁንም እየፈፀሙም ይገኛል። የዘረኞቹ ወያኔ መሪዎች እቅድ የኢትዮጵያን ሕዝብ በዘር፣ በሀይማኖትና በክልል በመከፋፈል በጠመንጃ ሀይል የያዙት ስልጣን በግዜና በሀገር መንግስት ያልተገደበ መሆኑን ለማረጋገጥና የእኛ ነው ለሚሉት የሕብረተሰብ ክፍልና ለሚተባበሯቸው ሆዳሞች ተቆጥሮ የማያልቅ ሀብት ማጋበስ የሚችሉበት መንገድ መፍጠር ነው።

ዛሬ በ21ኛው ክፍለ ዘመን እኛ ኢትዮጵያውያን በድህነት፣ በረሃብ የምናልቀው በዘረኝነት አለንጋ የምንገረፈው፣ የምንሰደደው፣ የምንታሰረው፣ የምንገደለው ፈጣሪ የሰጠንን ነፃነት የሚባል ሀይል ወያኔ ሲቀማንና አፋችንን ዘግተን እጃችንን አጣጥፈን ስለተቀመጥን ነው። የፖለቲካ ተቀናቃኞችን፣ ጥርስ የነከሰባቸውን የሀብረተሰብ አባላት እያሰረና እየገደለ ዛሬ ላይ ደርሷል። በተለይ የወያኔ መንግስት ብዕርና ወረቀት ይዘው በሀሳብ እና በመግባባት ችግርን ይፈታ፤ ድምፃችን ይሰማ እያሉ የሚዘምሩትን የመብትና እና የነፃነት ጥያቄ አንግበው በሰላማዊ መንገድ የታገሉትን ኢትዮጵያውያን የእስልምና እምነት ተከታዮችን አክራሪዎች እያለ በፍትህ ተቋሞች በኩል ላይ ተፅእኖ በመፍጠር የፖለቲካ ውሳኔውን በማሳለፍ ሰላማዊ ዜጎችን ለረጅም ጊዜ እስርና እንግልት እየዳረጋቸው ይገኛል። የወያኔ መንግስት በኢኮኖሚውም ዘርፍ ላይም የአንድ ጎሳ የበላይነት ባዘለ መልኩ ሌሎች ሰዎች እንዲንቀሳቀሱ የተለያዩ ማንቆዎች በማዘጋጀት የሃገሪቱን ኢኮኖሚ በብቸኝነት ተቆጣጥሮታል።

የኢትዮጵያ ህዝብ በወያኔ አገዛዝ ሲያሸማቀቅና በተናጥልና በጋራ ለጥቃት ሲይጋለጥ ኖሯል። አልፎ ተርፎ ወያኔዎች በታሪክ አጋጣሚ ወደር የማይገኝላቸውን በፍፁም ጭካኔ የተሞሉ ጭፍጨፋዎችንና የአካልና የስነ ልቦና ጠባሳዎችን እያደረሱ ይገኛሉ። በብዙ ሽህ የሚቆጠሩ ንፁሃን ዜጎች መንስኤው በውል ባልታወቀ ምክንያት ከቤታቸውና ከየመንገድ እየተለቀሙ በየእስርቤቱ ታጉረው ሰቆቃና ግፍ እየደረሰባቸው ይገኛል። ህጻናት፣ እናቶች እና አባቶች በየመንገድ ላይ ያለምንም ጥፋት በአምባገነኑ የወያኔ መንግስት ቀጥተኛ ትእዛዝ ያለምንም ርህራሄ በግፍ እየተጨፈጨፉ ነው።

ስለዚህ አምባገነኑ ወያኔ በሃገራችንና በህዝባችን ላይ እያደረሰ ያለውን ግድያ፣ እስር፣ የሰብዓዊ መብት ረገጣ እና ሰብዓዊነት የጎደለው አፈናን ለማስቆምና ስርአቱን ለመገርሰስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ትግላችንን ለማጠናከር መዘጋጀት አለብን። በተለይም በውጭ ሃገራት የሚኖሩ ሃገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን የተያዘውን የትግል ጎዳና ጫፍ ለማድረስ የአለም መንግስታት ድምጻችንን እንዲሰሙና በወያኔ መንግስት ላይ ጫፍ እንዲያደርጉ አቅማችንን በፈቀደው መጠን ሁሉ አንድነታችንን አጠናክረን መረባረብ አለብን። እንደ ዜጋ በሃገራችንና በህዝቧ ላይ የሚደረግ ማንኛውንም ጥቃትና ኢ-ሰብዓዊ ተግባር ሊያመንና ሊሰማን ይገባል። ለዚህም ነው የወያኔ መንግስት እያደረሰ ያለውን ኢ-ሰብዓዊ ተግባር ከስር ከመሰረቱ ለማስወገድ በሚደረግ እንቅስቃሴ ላይ መሳተፍ የአንድ ዜጋ ማንነት ጥያቄ ነው የሚባለው። በአስተሳሰብ ደረጃ የበሰለ ማንኛውም ዜጋ፣ ወይም ክፉውንና በጎውን ነገር የሚለይ ሰው በሃገሩ ላይ የሚቃጠል ማንኛውም ጥቃት በቀጥታ ይሁን በተዘዋዋሪ በእርሱ ላይ የተደረገ ያህል ሊሰማው ይገባል። በዚህ ዘመን አለም ስለተሻለ ለውጥ በሚሯሯጥበት ዘመን ላይ፣ እኛ ኢትዮጵያውያን የአፋጣኝ ግዜ የምግብ እርዳታ እየለመንን የምንኖርበት ጊዜ ሊያበቃ ይገባል። የበለፀገችና የተረጋጋች እንዲሁም ዜጎች መብቶቻቸው ተጠብቆ የሚኖሩባት ኢትዮጵያን መፍጠር የምንችለው የወያኔን መንግስት በቃ ብለን ከስልጣን ስናወርድ ብቻ ነው። ይህንንም ማድረግ የምንችለው ራሳችንን ለለውጥ ስናዘጋጅ ነው። ለውጥ ናፋቂ ህዝብ ምን ማድረግ እንዳለበት ከየክሬን ህዝብ ብዙ መማር ይቻላል። ስለዚህ ሁላችንም በተያያዘነው የትግል ጎዳና ላይ የነገይቱን የተሻለች ኢትዮጵያን እያሰብን አንድነታችንን አጠናክረን መቀጠል አለብን።

ሞት ለወያኔ! ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ!

ለአስተያየትዎ አደራሻዎ tesfayetadesse20@gmail.com ነው።